


Decision

ዕብኛ



✎ Ursula Nafula
✉ Vusi Malindi
📄 Mezemir Girma
|| 2
🗣️ / English en



Global Storybooks

globalstorybooks.net

ዕብኛ / Decision


✎ Ursula Nafula
✉ Vusi Malindi
📄 Mezemir Girma (am)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>





መንደሪ ሰዙ ቶግር ነበረገት። ውሃ ከቦኖ ለመቅዳት
ረጅም ሰልፍ እንሰለፍ ነበር።


...


My village had many problems. We
made a long line to fetch water from
one tap.

We waited for food donated by others.

...

ገንዘብና የሌሎች ለሌሎች ለሌሎች ለሌሎች






ሌባ ፍራቻ ቤቶቻችንን በጊዜ እንዘጋ ነበር።

...


We locked our houses early because of thieves.



ሁላችንም በአንድ ድምጽ «ህይወታችንን መቀየር ይኖርብናል» በማለት ጮህን። ከዚያ ቀን ጀምረን ትግሮቻችንን ለመፍታት አብረን እንሰራ ጀመር።

...


We all shouted with one voice, “We must change our lives.” From that day we worked together to solve our problems.



ብዙ ልጆች ትምህርታቸውን ያቁርጡ ነበር።

...


Many children dropped out of school.



ለሌላውም ተነሳ። «እኛ ወንዶቹ ጉዳዮቹ ወቆረር እንችላለን» አለ።

...


Another man stood up and said, "The men will dig a well."



ወጣት ሴቶች በሌሎች መንደሮች ውስጥ በሰራተኝነት ያገለግሉ ነበር።

...


Young girls worked as maids in other villages.



አንዲት ሴትዮም «ሴቶቹ ከኔ ጋር እህል መዘራት ላይ መሰማራት ይችላሉ» አለ።

...


One woman said, "The women can join me to grow food."



ነፋስ በነፈሰ ቁጥር ቆሻሻ ወረቀት በየአጥሩና በየዛፉ ላይ ይንጠለጠል ነበር።

...

When the wind blew, waste paper hung on trees and fences.



አባቴ ተነሰቶ «እነዚህን ችግሮቻችንን ለመፍታት በጋራ መስራት ይኖርብናል» አለ።


...

My father stood up and said, "We need to work together to solve our problems."

People were cut by broken glass that was thrown carelessly.

...


ህጻናት ለሰጠው ጥቃቅ ለሰጠው ጥቃቅ ለሰጠው ጥቃቅ




People gathered under a big tree and listened.

...

ህጻናት ለሰጠው ጥቃቅ ለሰጠው ጥቃቅ ለሰጠው ጥቃቅ






አንድ ቀን ውሃው ቆመና የውሃ መያዣዎቻችን ባዶ ቀሩ።

...

Then one day, the tap dried up and our containers were empty.



አባቴ ሰዎች በመንደር ስብሰባ ላይ እንዲገኙ ለመቀሰቀስ ከቤት ቤት ዞረ።

...

My father walked from house to house asking people to attend a village meeting.